

ስለ አደገኛ ዕፅ ማብራሪያ ለማግኘት DRUGInfo Clearinghouse በስልክ 1300 85 85 84. ማናገር ወይም በዌብሳይት [www.druginfo.adf.org.au](http://www.druginfo.adf.org.au) መጎብኘት።

ሚስጢራዊ በሆነ ለ24 ሰዓታት ስለ አደገኛ ዕፅና አልኮሎል ምክርና ወደሚመለከተው ለመላክ በቀጥታ በ1800 888 236 መደወል [በሞላው መስተዳድር]

አንዲሁም ስለ አደገኛ ዕፅ ለቤተሰብ አርዳታ አቅራቢን በ1300 660 068 ማናገር።

ማስገንዘብ፡ በዚህ ጥራዝ ወረቀት ያለው መረጃ ለመደበኛ አሠራር ጉዳይ የቀረበ ሲሆን ማንኛውንም የሙያ ምክርን የማይተካ እንደሆነ ነው።

ይህ ጥራዝ ወረቀት በትምህርትን ስልጠና መምሪያ የቀረበ ሲሆን ወላጆች ከት/ቤት ማህበረሰብ ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እንዲረዳቸው ነው። ይህ በማህበረሰብ የገንዘብ አርዳታ የተዘጋጀ ነው።

# የአደገኛ ዕፅ መረጃ ለወላጆቻቸው



# የአደገኛ ዕዕ መረጃ ለወላጆቻችን

## ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ

ልጅዎ አደገኛ ዕዕ ቢጠቀም ባይጠቀም፣ እርሱ ወይም እርሷ ስለ ዕዕ ጉዳይ በዜና ማሰራጨ ወይም በጓደኞቹ/ቻ በኩል ሊያውቅ/ልታውቅ ይችላል/ችላለች። አደገኛ ዕዕ በሕይወት ላይ ያለውን ተፅዕኖ እንዴት መቆቀም እንደሚችሉ በማበረታታት ልጅዎን ለመርዳት ይችላሉ። ስለ አደገኛ ዕዕ በበለጠ አምነት ልጅዎን ለማግኘት ይህ ጥራዝ ወረቀት ይረዳዎታል። በብዙ ወላጆች ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ትክክለኛ መረጃዎችን መልሶች በዚህ ጥራዝ ወረቀት ላይ ያገኛሉ። ጉዳትን ለመቀነስ ሲባል የተመሰረተ ፍልስፍና ነው።

## አደገኛ ዕዕ ምንድን ነው?

አደገኛ ዕዕ ከምግብና ውኃ በስተቀር የሆነ ንጥረ ነገር ሲሆን ሲቸል፣ ወደ ሰውነት ውስጥ በሚወሰድበት ጊዜ በሰውነት ክፍሎች ውስጥ የአንገልገል/ወይም የሰውነት የአሠራር ሂደት ይለውጣል።



## Medicines

ስለዚህ መድኃኒት/Medicines, ካፌን/Caffeine, ትንባሆ/Tobacco, የሚሸትት/Inhalants, አልኮሎል/Alcohol, ካናቢስ/Cannabis, ኔርክስ/Heroin እና ስቲሮይድስ/Steroids ሁሉም አደገኛ ዕዕ ናቸው።

## ዋናዎቹ የአደገኛ ዕዕ ክፍሎችና የእርሱ ውጤቶች

ብዙ ግንዛቤ የአደገኛ ዕዕ ዓይነቶች የሚመደቡት በማዕከላዊ የእርብ አሠራር/Central nervous system በሚያስከትሉት ውጤት መሰረት ይሆናል። ሦስት ዓይነት የአደገኛ ዕዕ አሉ።

- depressants/አደገኞች
- stimulants/የሚያነቃቁ
- hallucinogens/የሚያቃኙ

የአደገኛ ዕዕ ሕጋዊ መሆን ጉዳይ በአንደኛው ነገር ይለያያል። ለምሳሌ አልኮሎል ሕጋዊ የሆነ የአደገኛ ዕዕ ሲሆን ነገር ግን ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ወጣቶች አልኮሎል ለመግዛት ሕጉ አይፈቅድላቸውም።

## አደገኞች/Depressants

ይህ ቃል የአደገኛ ዕዕን ከወሰዱ በኋላ ይጨነቃሉ ወይም ይናደዳሉ ይባላል። አደገኞች አደገኛ ዕዕ የሚወስደው እርብ አሠራርን እንዲሁም ወደ አንገልገል ከአንገል የሚተላለፉትን መልክቶች ያዳክማል። የልብ ትርታ ትንፋሽን ይቀንሳል።

በአደገኞች/DEPRESSANTS የሚካተቱ ሕጋዊ የሆኑ፣ አልኮሎል/Alcohol, በመጠኑ ስሜት የሚረብሱ/minor tranquillisers, በትንፋሽ የሚወሰዱ እንደ ግሎ/gleue, ፔትሮል/petrol እና የሚረጭ ቀለም/spray paint ኮድይን/codeine እንደ ፓናዶል/panadol ኦፒየትስ/opiates እንደ ሜታዶን/methadone



## Marijuana

ሕጋዊ ያልሆኑ፣ ካናቢስ/cannabis (ማርዋና/marijuana, ሓሺሽ/hashish, ሓሺሽ ዘይት/hashish oil) ኦፒየትስ/opiates እንደ ኔርክስ/heroin

ሊመጣ የሚችል ቀለል ያለ ስሜት።

- የመዝናኛት ስሜት
- ዝምታና የደህና መሆን ስሜት
- ስለደህንነት በጣም ጥሩ እንዳሉ መተንበይ
- በበለጠ የጀግንነት ስሜት

ሊመጣ የሚችል ጠንከር ያለ ስሜት።

- መጎላደፍ
- መንገዳገድ
- ማስታወክ ማቀላሰጥ
- ትንፋሽ የልብ ትርታ በመቀነስ የአክምር መሳት
- ጉዳዩ በጣም የጠንከር ሞትን ያስከትላል

አደገኞች/Depressants አተኩሮ የማሰብና አክምር የሚሰባሰብ እና ላልታሰቡ ሁኔታዎች ተሎ ብሎ መልስ ለመመለስ ያስቻልን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እዚህ ስሜቶች አደገኛ አዳድ እንዲኖር ያደርጋሉ። አንደኛው አደገኞች ከሌላው አደገኞች ዕዕ ጋር ሲወሰድ፣ ለምሳሌ አልኮሎልና ካናቢስ/cannabis የአክምርን ስሜት ይጨምርና ከመጠን በላይ/overdose መውሰድ ለአደጋዎች በበለጠ ያጋልጣል።

ካናቢስ/cannabis ከትንባሆ የበለጠ ሬንጅ/tar አለው። ካናቢስ/cannabis ማጨስ የብሮንካይትስ፣ የአፍ፣ የጉሮሮና የላንባ ነቀርሳን እንዲሁም ሌሎች ከማጨስ ጋር የተዛመደ በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል።

ካናቢስ/cannabis የሰውን የአጭር ጊዜ ማስታወክ አስተውሎ የሚሰብ ስሜትን ሊበክል ይችላል።

ኔርክስ/heroin ኦፒየትስ/opiate የተባለ የሚያስተኛ ንጥረ ነገር አለው። እዚህ ኦፒየትስ/opiate ንጥረ ነገሮች ጠንካራ የሕመም ማስታወክ ከባድ አደገኞች ናቸው።

በመንገድ ላይ የሚሸጠው ኔርክስ/heroin ብዙ ጊዜ የተጣራ አይደለም። በዚህ ላቢያ የሚመጣው የተወላሰብና ከባድ ጉዳቶች እንደ ኔርክስ/heroin ጥራት ይወሰናል። ሌላ ሰው የተጠቀመበትን መርፌ፣ ስይሪንጅ የሕክምና መሣሪያዎች መልሶ መጠቀም የአመንም/ኤድስ /HIV/AIDS የወፍ በሽታ/Hepatitis C&B እንዲሁም ሌሎች በሽታዎችን የማስተላለፍ አደጋ ሊያስከትል ይችላል።

## የሚያነቃቁ/ Stimulants

የሚያነቃቁ አደገኛ ዕዕ የሚወስደው እርብ አሠራርን እንዲሁም ወደ አንገልገል ከአንገል የሚተላለፉትን መልክቶች ያፋጥናል። የልብ ትርታ፣ የሰውነት መቀነት/ትኩሳትና የደም ግፊት ይጨምራል።



## ኤክስታሲ/ Ecstasy

# የአደገኛ ዕዕ መረጃ ለወላጆቻችን

## የሚያነቃቁ/stimulants የሚከተቱ፡

ሕጋዊ የሆኑ፡ ኒኮቲን [ሲጋራዎች/cigarettes] ካሬን [ቡና፣ ኮሎ፣ ቸኮሌት፣ የሚያቀጥን ኪኒና/slimming tablets] አንዳንድ የሚሰጡ መጠጦች፣ ቴሬድሪን/pseudoephedrine [በክንዳንድ የሳል መድኃኒት ላይ የሚገኝ]

ሕጋዊ ያልሆኑ፡ ኮኬን/cocaine በሐኪም ያልታዘዘ አምራታሚን/amphetamines, አምደናይትሬትስ/amylinitrates, ጅልጅ/LSA ጅልጅ/ecstasy

### ሊመጣ የሚችል ቀለል ያለ ስሜት፡

- የውኃ ጥም ስሜት
- የምግብ ፍላጎት መቀነስ
- የአንቅልፍ ማጣት
- የዓይን መፍጠጥ
- ለፍላጊ ማህጸን
- አረፍት የማጣት

ሊመጣ የሚችል ጠንካር ያለ ስሜት አንደሚከተለው ይሆናል፡

- ሥጋት
- መሸጠር
- በድንገት ለቀም አድርጎ የመያዝ ስሜት
- የራስ ምታትና የሆድ መጨበጥ
- የጥላቻ ስሜት
- ድርቅና
- መደናገር
- አራሽን የመሳት

የሚያነቃቁ ዕዕ ተጠቃሚዎች ሰውነታቸው፣ በምግብና በአንቅልፍ ማጣት ምክንያት አካላቸው አየተዳከመ ሊሄድ ይችላል።

## የሚያቃኙ Hallucinogens


ቅዠት/ድምፅ የመስማት ስሜት የአክሞርን የማየት ስሜት ይበክላል። አዘሊህን አደገኛ ዕዕ የወሰዱ ሰዎች ነገሮችን በመጥፎ መንገድ አድርገው አንዲያይ ሊያደርጋቸው ይችላል ይሆናል። በተለያዩ ጊዜ፣ በድምፅና በቀለም አንዲደናገሩ ያደርጋል። የሚያቃኙ/Hallucinogens በአክሞር የሚያስከትሉት በጣም ሲለያይ ለመገመትም ቀላል አይደለም።

የሚያቃኙ/HALLUCINOGENS የሚከተሉትን ያካትታል፡

ሕጋዊ ያልሆኑ፡ ጅልጅ/LSA, ማጂክ አንጉዳይ/magic mushroom, መስቻሊን/mescaline ጅልጅ/LSA Ecstasy አፍ ማረዋና[ቡብዛት ከተወሰደ]

### አንዳንድ ሊያስከትል የሚችለው፡

- በብርድና በሙቀት ጊዜ የመቅላት
- የዓይን ብልህን መሰፋት
- የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ የሆድ መጨበጥ ወይም ማቅለሽለሽ
- አንቅስቃሴን መጨመር፣ መናገርና መሳቅ
- መሸጠርና ክፍርሃት የተሳሳ የሳድዳድ ብሎ በማሰብ መሸጠር
- ለብዙ ጊዜ በስተጀርባ በድንገት ብርሃን ማየት



## አደገኛ ዕዕዎች እንዴት ነው ሰውን የሚበክሉት?

በአደገኛ ዕዕ መበከልከኛዎ ሰው ሌላኛው ሰው አንደሚከተለው ይለያል፡

- አንደ ሰውየው፣ የሰውየው ስሜት፣ መጠን፣ ክብደት፣ የታ፣ የግል ሁኔታ፣ ጤና፣ በመጨረሻ የተመገቡበት ጊዜ፣ በአደገኛ ዕዕ የሰጠው ልምድ
- አንደ አደገኛ ዕዕ፣ የተወሰደው መጠን፣ ጥንካሬው፣ በአወሳሰዱ ዘይ [በሚጨነቅ በመብላት፣ በመርፈ] አንዲሁም ሰውየው በተመሳሳይ ጊዜ ሌሎች የአደገኛ ዕዕዎች ከወሰደ።
- አንደ አካባቢው፣ ሰውየው ከታላቅ ጓደኞቹ ጋር መሆን፣ ለብቻ በመሆን ሌሎች በሚገኝበት ወይም በቤት ውስጥ በመውሰድ።

## ከአደገኛ ዕዕ መጠቀም ጋር በተዛመደ ምን ዓይነት ችግር ወይም ጉዳት አለ?

ሊመጣ የሚችል ጉዳት፡

- በሰውነት ላይ ጉዳት
- ከሌሎች ጋር ያለውን ዝምድና ማበላሸት- ከጓደኞች፣ ከሌተሰብኛ ከሚሰበረሰብ ጋር
- ኑሮን ማበላሸት- ሥራ፣ ትምህርትና መኖሪያ ቤት
- ከሌላ መጣስ ጋር በተዛመደ ችግር ውስጥ መግባት

በአደገኛ ዕዕ ወይም ዕዕዎች ተጽእኖ በሰከራ ጊዜ ነገሮችን ላለማገናኘብ ምክንያት ሊሆን ሰዎች በሌላ ጊዜ በሚያደርጉት አራሳቸውን ለአደጋ በሚጋለጥ ለምሳሌ፣ ጥልቀት በሌለው የመሞኛ ኩራ መጥለቅ፣ የመስከር ምክንያቶች ናቸው። ወጣቶች በተቻለ መጠን የራሳቸውን

ደህንነት መጠበቅ አስፈላጊ ይሆናል። ሕፃናት ከአደገኛ ዕዕዎች መጠቀም ቢቀጠቡም በሌሎች የአደገኛ ዕዕ ተጠቃሚዎች ሊበክሉ ይችላሉ። አልኮሆል ከጠጣ ሰው ጋር በመካከል ውስጥ መሳረር የተለመደ አደጋ ነው።

አንዳንድ አደገኛ ዕዕ በተለይ መድኃኒቶች ጠቃሚ አንደሆኑ ነው ወይም ለጤንነት ይጠቅማሉ። አዘሊህን ከጓደኛ ጋር አብሮ በመጠቀም ጉዳት ሊመጣ ይችላል።

## ወጣቶች የአደገኛ ዕዕዎችን ለምን ዓይነት ነው የሚጠቀሙት?

ወጣቶች የአደገኛ ዕዕን የሚወስዱት ለአዋቂ ሰዎች በመጠቀም የሚያገኙትን ለማግኘት ነው። አዘሊህም የሚከተሉትን ያካትታል፡

- ለመቀለፍ
- ከችግራቸው ለመቀላቀል ለመርሳት
- በራስ ለመተማመንና ድፍረት ለማግኘት
- ለውሳኔ አራሽን ከታላራነት ማገልገል
- ለመተባበር
- በዓል ለማክበር
- ለመሞከር
- የሰለጥ ነገርን ለመተው
- ለመዝናኛትና ከጭንቀት ለመቀላቀል
- ከሐመም ለመቀላቀል

ሙከራ ማካሄድና አራሽን ለአደጋዎች ማገገላጥ አያደገ የሚሄድና ለብዙ ሰዎች አንደ ሐይወት አካል አድርጎ መውሰድ ጠንቅ ይሆናል። ወላጆች አራሳቸው የአደገኛ ዕዕ ከተጠቀሙ በልጆቻቸው ላይ የአደገኛ ዕዕ መጠቀሙ ከፍተኛ ተጽእኖ ያደርጋል።

# የአደገኛ ዕፅ መረጃ ለወላጆቻቸው

## ልጅ የአደገኛ ዕዎችን እየተጠቀሙ እንደሆነ እንዴት አውቃለሁ?

ልጅ የአደገኛ ዕዎችን መጠቀሙን ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። አደገኛ ዕዎች በአካላዊ ላይ የሚያስቀሩት ስሜት ከአንዱ ሰው ከሌላው ሰው በጣም ይለያያል። አደገኛ ዕፅ ለሚጠቀሙ ብቻ ለየት ያለ የአካል ወይም ያስተሳሰብ ለውጦች አይኖሩም፤ ነገር ግን የልጅዎ ጠባይ ባልተለመደ መንገድ ብዙ ጊዜ መለዋወጥ ከታየ ምናልባት ችግር ሊኖር ይችላል። እነዚህ ሁሉ ለወጦች ከአደገኛ ጋር አብሮ መከሰት እንደሚችል ያስተውሉ። ስለ ልጅዎ የአደገኛ ዕዎች መጠቀም ተሎ ብሎ ወደ ውሳኔ ከመግባቱ በፊት ልጅዎን ለመናገር ጥንቃቄ ያድርጉ።

### አንዳንድ የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ያካትታል፡

- መደንዘዝ
- የአበላል መንገድ መቀየር
- ስሜት አጅግ ሲቀያየርና ስሜትን ለመግለፅ ግንፍልነት ሲታይ
- ሙሉ ለሊት ውጭ ማደር
- የትምህርት ውጠት መቀነስ
- በት/ቤት ውስጥ ችግር መፍጠር
- በተሌቶ ብዙ ጊዜ ገደቦች መቀያየር
- ምክንያት የሌለው የገንዘብ ጥያቄ
- ብዙ ገንዘብ መያዝ
- ጠቃሚ ዕቃዎችን ማጥፋት
- ከፖሊስ ጋር ችግር መፍጠር

## ልጅ የአደገኛ ዕዎችን መጠቀሙ ከታወቀ ምን ማድረግ አችላለሁ?

የልጅዎን የሌሎችን ደህንነት ግምት ውስጥ ያስገቡ።

አይሸበሩ፡ ልጅዎን በቁጣ በሚናገሩበት ጊዜ ስለተፈጠረው ሁኔታ በትክክል ለመናገር ፍቃደኝነቱ ይቀንሳል። ልጅዎን ረጋ ብለው በሚናገሩ ምን እንደሆነ ለማወቅ ይሞክሩ።

አርግጠኝነቱን ይወቁ፡ ልጅዎ ምን ዓይነት አደገኛ ዕፅ እንደወሰደና በየሰዓት ጊዜ መሆኑን በሚናገሩ ያጠሩ። ልጅዎ አደገኛ ዕዎችን ሙከራ እያደረገ የቀየ ሊሆን ስለሚችል በአሁኑ ጊዜ መጠቀም አቁሞ ይሆናል።

የአርሰዎን አሳቢነት ያሳዩ፡ ልጅዎን እንደሚወዱ ግልፅ ያድርጉ ነገር ግን አደገኛ ዕዎችን በመውሰድ/ደ አንደሚወዱት/ደት ይግለፁለት/ት።

ጊዜ ይምረጡ፡ ልጅዎ በዕውቀት ተመርዞ እያለ ወይም ተፅዕኖ እያለበት ወይም ተቀጥተውና ተበላጭተው እያሉ ስለዕውቀት መጠቀም ሊያገግሩ ቢሞክሩ ነግረው ወደ ጭቅጭቅ ሊቀየር ይችላል። በዕውቀት ላይ ስለሌሉ ማቆላሰጥ በሚችልበት ጊዜና ብስጭትዎ እስኪበርድ ድረስ ጠብቀው ያናግሩ።

ችግሮችን ማገዘብ፡ ልጅዎ ፍላጎትን ለማርካት ወይም ችግርን ለመፍታት ብዙ ጊዜ አደገኛ ዕዎችን የሚጠቀም ከሆነ አርዳታና ድጋፍ ያስፈልገዋል/ታታል። ስለሆነም በሰለጠነ ባለሙያ አርዳታ ለማግኘት አይፍሩ።

አራሰዎን ጥፋተኛ አይድርጉ፡ ልጅዎ የአደገኛ ዕዎችን በመጠቀሙ ምክንያት የወላጅ መብትዎን ያጣሉ ማለት አይደለም። ብዙ ወጣቶች ምንም እንኳን ወላጆቻቸው ተንከባካቢ ወይም ረዳተኞች ቢሆኑም በአደገኛ ዕዎች ምክንያት ብዙ ችግርና ፈተና ያጋጥማቸዋል።

## ልጅ የአደገኛ ዕዎችን ላለመጠቀም ውሳኔ እንዴት ማበረታታት አችላለሁ?

ሙከራ ማካሄድ ተፈጥሯዊ የአደገኛ ክፍል ነው። ብዙ ወጣቶች በአልኮሆልና ትንቢት ላይ ሙከራ ያደርጋሉ። አንዳንድም አንዳንዶቹ ሕገጥ በሆኑ የአደገኛ ዕዎች ሙከራ ሊያደርጉ፣ በአብዛኛው ጊዜ በኦፐዮዲድ/marijuana ይሆናል።

ወላጆች ልጆቻቸው በአደገኛ ዕፅ እንዳይገዱ በመጠኑ ማድረግ የሚችሉት አንዳንድ ነገሮች አሉ።

ለጥሩ መግባር ምሳሌ መሆን፡ ወላጆቻቸው የሚጠጡና የሚያጩሉ ልጆች እነሱም እንደሚጠጡና እንደሚያጩሉ ነው። የአርሰዎን ትንቢት፣ አልኮሆልና ሌሎች አደገኛ ዕፅ መጠቀም ግምት ላይ በማስገባት ልጆቻቸው ወደዚያው አንዳይመራ ሊያደርገው ይችላል። የአርሰዎን የሌሎችን አደገኛ ዕፅ በመጠቀም የሚኖረውን ፀባይና ጥቅም በማብራራት ልጅዎ አንዳይመራመርበት የማበረታቻ መንገድ መስጠት ይሆናል።

ቀደም ብሎ ማወቅ፡ የአደገኛ ዕፅን ጉዳዮች በተመለከተ ግልፅ በሆነ ሓቅ ባዘለ እምነት በተሞላበት ለመወያየት መዘጋጀት። ለጥያቄው መልስ የሚያውቁ ከሆነ መልስ ለመስጠት እንዳይሰጡ የሰለጠነ መረጃዎችን መረጃ። ይህ አርሰዎን ልጅዎ በጋራ የምታደርጉት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ልጅዎ ስለ አደገኛ ዕፅ ስለሚያስከትለው ችግር ከርሰዎ በበለጠ ሊያውቅ ይችላል ይሆናል። ልጅዎ አደገኛ ዕፅ እንዳይጠቀም ለማስፈራራት በሚል ስለ አደገኛ ዕፅ መጠቀም ገጅነት ታሪክ አገው ከተናገሩ ለወደፊቱ አርሰዎ የሚናገሩትን ላያደምጥዎት ላታደምጥዎት ይችላል/ትችላለች።

ተናገሩና አዳምጡ፡ ልጅዎ ሊኖረው በሚችል ችግርና አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ለማዳመጥ ይዘጋጁ። የልጅዎን አሳሳቢ ጉዳዮች ጥጋ ቢሰጡ በማድረግ ወይም በቁጣ ካናገሩ፣ ከርሰዎ ጋር ለመናገር ፈቃደኛ አይሆኑም። ከልጅዎ ጋር ግንኙነት ማድረግ የሚያስችሉ በሁለት- መንገዶች አሠራር ከልጅዎ ጋር መቀራረብ ይሆናል።

በየቀኑ የሚደረገውን ጉዳይ ከልጅዎ ጋር ለመናገር መቻል በጣም ጠቃሚ ነው። ወላጆች እንደ ሙዚቃ፣ ት/ቤት ወይም አስፖርት የመሳሰሉ ነገሮችን ከልጆቻቸው ጋር መወያየት ካልቻሉ ስሜታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንደ አደገኛ ዕፅ መጠቀም ለመወያየት አስቸጋሪ ይሆናል።

መሠረታዊ ደንቦች ማውጣት፡ ለወደፊት በሚደረጉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቀደም ብሎ ማቀድ። አልኮሆልና ሌሎች አደገኛ ዕፅን በተዛመደ ተቀባይነት ባላቸው ጠባቶች ላይ ደንቦች ማዘጋጀት ይሆናል።

ደንቦች በሚዘጋጁበት ወቅት ልጅዎ ተካፋይ እንዲሆን ያድርጉ። ለእነዚህ እነዚህን ደንቦች ለመደገፍ በከፍተኛ ኃላፊነት ተግባራዊ ያደርጋሉ። ወጣቶች መፍትሄ ላላገኙ ችግሮችን ጭቅጭቅ በውይይት ለፈቱ መቻላቸውን ማስተማርና ችግርን ለመፍታት አወግዳቸው እንዲኖራቸው መርዳት።

ልጅዎን ጓደኛና ወላጆቻቸውን ማወቅ፡ ሌሎች ወላጆች ልጆቻቸው እንዲዘናኙና የችግር መፍቻ መንገድ በበለጠ ድጋፍና ማበረታቻ ሊሰጡ ይችላሉ።

ከአደገኛ ዕፅ መጠቀም ባሻገር ሌላ አማራጭ መረጃ፡ ወላጆች ልጆቻቸው በሌላ መንገድ እንዲዘናኙና ችግራቸውን እንዲፈቱ ሊያበረታቱ ይችላሉ።

ማስገንዘቢያ፡ በዚህ ጥራዝ ወረቀት ያለው መረጃ ለመደበኛ አሠራር ጉዳይ የቀረበ ሲሆን ማንኛውንም የሙያ ምክርን የማይተካ እንደሆነ ነው።

ይህ ጥራዝ ወረቀት በትምህርትን ስልጠና መምሪያ የቀረበ ሲሆን ወላጆች ከት/ቤት ማህበረሰብ ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እንዲረዳቸው ነው። ይህ በማህበረሰብ የገንዘብ አርዳታ የተዘጋጀ ነው።